



ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረትና ከኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት ሁሉን አቀፍ አማራጭ ሀይል የማቋቋም ሂደትና ወቅታዊነቱን አስመልክቶ የተሰጠ የጋራ መግለጫ



ግንቦት 6፣ 2007 ዓ.ም

ሀገር በቀሉ የወያኔ አፓርታይድ ስርአት መንግስታዊ ስልጣኑን ከመቆጣጠሩ በፊትና በኋላ፤ በሃይል በህዝባችን ላይ በሚያደረጋቸው መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ተከታታይ ሃገራዊ ክህደቶች ምክንያት ሀገራችን ኢትዮጵያ በመስቀልኛ መንገድ ላይ ትገኛለች። በመሰሪው የወያኔ ስርአት መክንያት በሃገራችን ውስጥ የተፈጠረውን፤ ፖለቲካዊ፤ ማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ቀውስ በመሸሸ በአፍሪካና በአረብ አገሮች በሰደት ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን እጅግ አስቃቂ ለሆኑ ስቃይና ግድያዎች ተጋልጠዋል። የወያኔ ስርአት ባሳለፍነው ሳምንታቸው ብቻ በየመን ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የድረሱሉን ጥሪ ሲያሰሙ፤ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ባለማጽያኑ ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፍ በመግለጹ ኢትዮጵያውያን መውጫ አጥተው በየእለቱ ላስቃቂ ግድያና ስቃይ ተጋልጠዋል። በደቡብ አፍሪካ በተለያዩ ስደተኞች ላይ በጅምላ እየተደረገ ያለውን አስቃቂ ግድያ ተከትሎ የተለያዩ አገሮች የደቡብ አፍሪካን መንግስት ሲያስጠነቅቁ፤ የወያኔ ስርአት ግን ኢትዮጵያውያን ከነህይወታቸው ሲቃጠሉ እያየ፤ አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻ መገደሉን ከመናገር በስተቀር ምንም አይነት እርምጃ አልወሰደም። በሊቢያ አይሲስ በተባለው አለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖችን ክርስቲያን በመሆናቸው ብቻ በጠራራ ፀሓይ ባስቃቂ ሁኔታ አንገታቸው በካራ ሲቀላና በጥይት ሲደበደቡ በገሃድ እየታዩ፤ በግብፅ ካይሮ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስደተኞቹ ኢትዮጵያውያን ስለመሆናቸው ማረጋገጫ እንዳልሰጠ ከመግለጹ ባሻገር በጥልቅ ሃዘን ውስጥ የሚገኘውን ህዝብ በሊቢያ የተደረገውን አስቃቂ ድርጊት እንዲቃወም በሚል ሽፋን በጠራው ሰልፍ ላይ በመገኘት የክርስትናና ያእስልምና እምነቶችን ለማጋጨት እንዲሁም ርካሽ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት ሲል የሸረበውን የተለመደ የወያኔ ሴራ በመስበር ህዝቡ በአንድነትና በኢትዮጵያውነት በመቆም ስርአቱ ላይ ያለውን ምሬት የተለያዩ መፈክሮች በማሰማቱና በመግለጹ ከእንስሳ የማይለዩ ቅልብ ስራዊቱን በማሰለፍ አሳፋሪ በሆነ መንገድ በዱላ እንዲቀጠቀጡ አድርጓል። ቀደም ሲልም የግራዚያንን ሃውልት መተከልና በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ወገኖቻችን ላይ የተፈጸመውን ብሄራዊ ቅሌት ለመቃወም በወጡ ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ ተመሳሳይ ድርጊት ፈጽሟል። በመሆኑም ከባዳን ጋር መቆሙን በተደጋጋሚ አረጋግጧል። ለዚህም ነው፤ ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ ሰልፍ ላይ፤ “የሀገር አንበሳ፤ የውጭ ሬሳ” የሚል መፈክር ሲያሰሙ የነበሩት።

በኢትዮጵያ ውስጥ የዜጎቹን መብትና የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ መንግስት ባለመኖሩ፤ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት፤ ማለቂያ በሌለው በወያኔ ተደጋጋሚ አጀንዳ ከመሸከርከር ይልቅ፤ ዘላቂ መፍትሄዎች ላይ ትኩረት በመስጠት ከተለያዩ አካላት ጋር በሚያደረጋቸው የተናጠል ወይም የሁለትዮሽ ግንኙነቶች፤ ቀደም ሲል በፌብራሪ 2015 ከሸንጎ ጋር፤ በመቀጠል ደግሞ ከኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ ጋር፤ ተከታታይ ውይይቶች በማድረግ፤ ብሄራዊ ጥቅምን ያስቀደመና የተበታተነውን ትግል በአንድነት ሰብስቦ ሊመራ የሚችል ሁሉን አቀፍ የአማራጭ ሀይል እንዲወጣ ስምምነት ላይ መድረሱንና ሌሎችም የዲሞክራሲ ሃይሎች የስምምነቱ አካል እንዲሆኑ ተመሳሳይ ጥረቶች እንደሚያደርግ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መገለጻዊ ይታወሳል።

ሽግግር ምክር ቤቱ፤ በተመሳሳይ ከኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት አመራር አባላት ጋር ቀደም ሲል ተጀምሮ የነበረውን ግንኙነቶች በማጠናከር፤ ሁለቱ ድርጅቶች በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሲወያዩና ሲደጋገፉ ቆይተዋል። በተለይም ወገኖቻችን በኢትዮጵያዊነታቸውና ለዘመናት በሚከተሏቸው እምነቶች ምክንያት በሃገር ውስጥና በተለያዩ ያፍሪካና ያረብ አገራት ባስቃቂ ሁኔታ ለመስቃያቸው፤ ለመቀጥቃቸው፤ ለመገደላቸውና ባጠቃላይ ኢትዮጵያዊያን አሁን ለደረሰንበት ብሔራዊ ውርደት፤ ዋነኛው ምክንያት የኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅምን ከማስጠበቅ ይልቅ የባእዳንን ጥቅም በተደጋጋሚ በማስጠበቅ የሚታወቀው አገር በቀሉ የወያኔ አፓርታይድ አገዛዝ መሆኑን ሁለቱም ድርጅቶች የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል። በተመሳሳይ ነፃነት ናፋቂ በሆነው ሃይል በኩልም ኢትዮጵያዊነትንና ህዝባችንን መሰረት ያደረገ ያማራጭ ሃይል ወይም ሁሉን አካታች መዋቅር ባለመኖሩና በቁርጠኝነት መታገል ያለመቻላችን መሰረታዊና የወል ችግሮቻችን እንደሆኑ ተረድተናል።

በመሆኑም ከላይ የተዘረዘረውን ጭብጥ መሰረት በማድረግ ሁሉን አቀፍ የአማራጭ ሀይል የማውጣት ሂደት ተግባራዊ ለማድረግ፤ የሁለትዮሽ ውይይቶችና ግንኙነቶችን ወደወል ውይይቶች ግንኙነቶች ባሸቸኳይ እንዲሸጋገርና ያማራጭ ሃይሉ እስኪቋቋምና ፤ ተግባራዊ እስኪሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች፤ ድምጻችን ይሰማና ጠቅላላው ህዝብ የሚያደርገውን የነፃነት ትግል ወደህዝባዊ እምቢተኝነት እንዲሸጋገር የጋራ ጥረቶች እንደሚደረጉ ሁለቱም ድርጅቶች ሙሉ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። በዚህ አጋጣሚ ዛሬም እንደወተሮው መላው ነፃነት ናፋቂ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይህን ወቅታዊ አጀንዳ የግል ጉዳዩ በማድረግ አስተዋጽኦና ግፊት ያደርግ ዘንድ አገራዊ ጥሪያችንን በጋራ እናስተላልፋለን።

ድል የሕዝብ ነው!!!

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC) እና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት (UEM-PMMSG)